

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ገጽ ስድስተኛ ዓመት ቁጥር ፸፮
አዲስ አበባ ነሐሴ ፲፱ ቀን ፪ሺ፲፪ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

26th Year No. 76
ADDIS ABABA 25th August, 2020

<p style="text-align: center;">ማውጫ</p> <p style="text-align: center;">አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፳፫/፪ሺ፲፪ ዓ.ም</p> <p>የማህበረሰብ ተፋሰሶች፣ ልማት፣ አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ.....ገጽ ፲፪ሺ፯፻፴፫</p>	<p style="text-align: center;">Content</p> <p style="text-align: center;">Proclamation No.1223/2020</p> <p>Development, Management and Utilization of Community Watersheds Proclamation ...Page 12,733</p>
<p style="text-align: center;">አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፳፫/፪ሺ፲፪ ዓ.ም</p> <p style="text-align: center;">የማህበረሰብ ተፋሰሶች ልማት፣ አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ</p> <p>የአካባቢ መራቆትንና የተፈጥሮ ሀብት መወደድን በመከላከል፣ የብዝሃ ሕይወት ሀብትን በመጠበቅ፣ የውኃ ሀብትን በማጎልበትና የሙቀት አማቂ ጋዞችን ልቀት በመቀነስ የመሬት የማምረት አቅም ተጠብቆ ለመጪው ትውልድ እንዲተላለፍ እና በዚህም ለሰብልና ለእንስሳት ሃብት ልማት ሥራ ምቹ ሁኔታ መፍጠር በማስፈለግ፤</p> <p>የአርሶ አደሩ፣ አርብቶ አደሩ እና ከፊል አርብቶ አደሩ ምርትና ምርታማነት እንዲጨምር በማድረግ ለምግብ ዋስትና መረጋገጥና ለሥራ ዕድል ፈጠራ ምቹ መደላድል ለመፍጠር ይቻል ዘንድ ቀደም ሲል የተጀመሩትን የተፋሰስ ልማት ሥራዎች ማስቀጠል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤</p> <p>ባለፉት ዓመታት የተከናወኑት የተፋሰስ ልማት ሥራዎች ከፍተኛ የሰው ጉልበትና የገንዘብ ወጪ ተደርጎባቸው እንዲለሙ የተደረገ ቢሆንም ዘላቂነታቸውን ለማረጋገጥ የተፋሰሱ ተጠቃሚዎች በባለቤትነት ስሜት ተረክበው የተፈጥሮ ሀብቶችን የሚያስተዳድሩበት የርክክብ፣ የአጠቃቀም፣ የአጠባበቅና የተጠያቂነት አሠራር ማስፈን ተገቢ ሆኖ በመገኘቱ፤</p>	<p style="text-align: center;">PROCLAMATION NO. 1223/2020</p> <p style="text-align: center;"><u>Development, Management and Utilization of Community Watersheds Proclamation</u></p> <p>WHEREAS, it is necessary to prevent environmental degradation and natural resources depletion, biodiversity conservation and to develop water resources and reduce greenhouse gas emissions in order to maintain the productivity of the land for the future generation with a view to creating suitable conditions for crop and livestock development;</p> <p>WHEREAS, it is necessary to extend the ongoing watershed development activities with a view to increasing production and productivity of farmers pastoralists and semi- pastoralists to ensure food security and create conducive environment to create job opportunities;</p> <p>WHEREAS, although watershed development activities were undertaken in the previous years by investing large amount of human and financial resources, ensuring their sustainability demands devising mechanisms whereby the watershed users assume responsibility to manage, utilize and protect natural resources with the sense of ownership;</p>

የማህበረሰብ ተፋሰስ ተጠቃሚዎች ያለሙትን ሀብት ለማስተዳደር፣ ለመጠቀምና ለመጠበቅ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ የሚችሉበትን ሁለንተናዊ አቅም ማሳደግ በማስፈለጉ።

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፶፭/፩/ እና /፪/ (ሀ) መሠረት የሚከተለው ታውጇል።

ክፍል አንድ
ጠቅላላ ድንጋጌዎች

፩. አዋጅ ርዕስ

ይህ አዋጅ የማህበረሰብ ተፋሰሶች፣ ልማት፣ አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፳፫/፪ሺ፲፪ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

፪. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፦

፩/ “የማህበረሰብ ተፋሰስ ልማት ሕብረት ሥራ ማኅበር” ማለት ሰዎች የማህበረሰብ ተፋሰስን ለማልማት ፣ ለመጠበቅና ለመጠቀም በፈቃደኝነት የሚያቋቋሙት በጋራ ባለቤትነት የሚያስተዳድሩት፣ በህብረት ሥራ መርህ መሠረት የሚመሩትና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ የሚመራ ራሱን የቻለ ሕጋዊ ሰውነት ያለው ማህበር ነው፤

፪/ “የማህበረሰብ ተፋሰስ” ማለት ወደ አንድ መልክዓ-ምድራዊ አቅጣጫ የሚፈስሱ የገፀ ምድርና የክርሰ ምድር ውኃዎች የሚያካልሉትን አካባቢ የሚያካትት፣ አነስተኛ ተፋሰስ ሆኖ አማካይ ስፋቱ ከ ፭፻ ሄክታር የማይበልጥ የመሬት ክፍል ነው፤

፫/ “የማህበረሰብ ተፋሰስ ልማት” ማለት በማህበረሰብ ተፋሰሱ ክልል ውስጥ የሚገኘውን የአፈር፣ የውሃ እና የፀጽዋት ሀብት ለመጠበቅና ምርታማነቱን ለማሳደግ የሚረዱ ተግባራትን አቀናጅቶና አጣጥሞ ማከናወን ማለት ነው፤

WHEREAS, it is necessary to develop universal capacity of community watershed users to manage, utilize and protect the resources they have developed and to ensure their economic and social utilization;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) and (2)(a) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

SECTION ONE
GENERAL PROVISIONS

1. Short Title

This Proclamation may be cited as the “Development, Management and Utilization of Community Watersheds Proclamation No. 1223/2020”

2. Definition

In this Proclamation, unless the context requires otherwise:

1/ “Community watershed users’ cooperative society” means a body which is established by the common desire of the community/micro watershed users based on principles of cooperative society and which comprises such users as its members to manage, protect and utilize a community watershed democratically;

2/ “Community/Micro Watershed” means a geographical area, described by the watershed limits of water system including surface and underground water flowing into a common terminus and its average size is about 500 hectares;

3/ “Community watershed development” is implementing measures to harmonize the use of soil, water and vegetation in a way that conserves these resources and maximize their productivity in the community watershed;

- ፬/ “የማህበረሰብ ተፋሰስ ተጠቃሚዎች” ማለት በማህበር ተደራጅተውም ይሁን ሳይደራጁ ተፋሰሱ በመልማቱ ምክንያት የሚፈጠረውን ሀብት በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መንገድ የሚጠቀሙ የህብረተሰብ ክፍሎች ማለት ነው፤
- ፭/ “የወል ይዞታ” ማለት በተጠቃሚዎች ስምምነት በሚተዳደር ተፋሰስ ውስጥ በግል፣ በመንግሥታዊና መንግሥታዊ ባልሆኑ ድርጅቶችና ተቋማት ያልተያዙ ይዞታዎች እና የአካባቢው ነዋሪዎች በጋራ ይዞታነት የተለያዩ የተፈጥሮ ሀብት ሥራዎች በመሥራት አልምተው እንዲጠቀሙበት በመንግሥት የተሰጣቸው የገጠር መሬት ነው፤
- ፮/ “የግል ይዞታ” ማለት በአርሶ አደሮች ከፊል አርብቶ አደሮች እና አርብቶ አደሮች ወይም በሌሎች በሕግ መብት በተሰጣቸው ሰዎች የተያዘ መሬት ነው፤
- ፯/ “የመንግስት ይዞታ” ማለት በፌዴራል ወይም በክልል መንግስት ተከልሎ የተያዘና ወደፊት የሚከለለውን መሬት የሚገልፅ ሲሆን የደን መሬቶችን፣ የዱር እንስሳት ጥብቅ ቦታዎችን ፣የመንግስት እርሻዎችን፣ የማዕድን መሬቶችን ሃይቆችን፣ ወንዞችንና በተመሳሳይ መልኩ የተያዙትን ያጠቃልላል፤
- ፰/ “ልዩ ትኩረት የሚሹ የኅብረተሰብ ክፍሎች” ማለት በማህበራዊ፣ በጤና ወይም በኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች ምክንያት መብታቸውን ለመጠየቅና ለማግኘት ችግር የሚገጥማቸው እንደ ሴቶች፣ አካል ጉዳተኞች፣ ሕጻናት እና አረጋውያን የመሳሰሉት የኅብረተሰብ ክፍሎች ናቸው፤
- ፱/ “ተሳትፎ” ማለት በውሳኔ ሊነኩ በሚችሉ ሀብቶች ላይ መብት ያላቸው ሰዎች በውሳኔ ሰጪነት ሂደት ውስጥ የመሳተፍ መብት ማለት ነው፤
- ፲/ “ልዩ መለያ” ማለት አንድን አነስተኛ የማህበረሰብ ተፋሰስ ከሌላው ለይቶ ለማወቅና ከክልል፣ ከዞንና ከወረዳ የአስተዳደር ወሰኖች እንዲሁም ከዋና ተፋሰስ ጋር እንዴት እንደሚተሳሰር ለማመላከት የመልክዓ-ምድር መረጃ ሥርዓት

- 4/ “Community watershed users” means persons who are utilizing the resources created by the development of the community watershed directly or indirectly either individually or by forming association or user group;
- 5/ “Communal holding” means rural land that is located within watershed and are managed consensually by the users thereof and not occupied by private, governmental, or nongovernmental organizations and institutions and transferred to local communities by the government, for their common possession and utilization by performing various natural resources conservation and development activities;
- 6/ “Private holding” means land in the holding of peasants Semi”Pastoralists and Pastoralists or other bodies who are entitled by law to use land;
- 7/ "State holding" meas land demarcated and those lands to be demarcated in the future at Federal or Regional States holding; and includes forestlands, wildlife protected areas, state farms, mining lands, lakes, rivers and other lands;
- 8/ “People with special need” means those sections of the society who encounter difficulties to demand and secure their rights due to their social, health, or economic conditions like women, disabled once, children and senior citizens.
- 9/ “Participation” means the right to engage in the decision-making process of those with customary or legal rights to the resources affected by the decision.
- 10/ “Unique code” means an identifier that differentiates a small community watershed from another; indicates how it is coordinated with regional, zonal and woreda administration boundaries and also with the main watershed by using

(ጂ.አይ.ኤስ) እና የቦታዎች መገኛ ውቅርቶችን (የጂኦግራፊያዊ ኮርዲኔቶችን) በማቀናበር የሚሰጥ መለያ ነው።

፲፩/ “የህብረት ሥራ ማህበራት አዋጅ” ማለት የህብረት ሥራ ማህበራት አዋጅ ቁጥር ፱፻፹፮/፪ሺ፱ ነው።

፲፪/ “ክልል” ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ-መንግስት አንቀጽ ፵፯(፩) የተመለከተው ማንኛውም ክልል ሲሆን የአዲስ አበባና ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደሮችን ይጨምራል።

፲፫/ ”ሚኒስቴር /ሚኒስትር” ማለት የግብርና ሚኒስቴር/ ሚኒስትር ማለት ነው።

፲፬/ “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ማለት ነው።

፲፭/ በዚህ አዋጅ ውስጥ በወንድ ፆታ የተደነገገው ለሴት ፆታም ያገለግላል።

፫. የተፈጻሚነት ወሰን

ይህ አዋጅ በሀገሪቱ ውስጥ በሚገኙ የማኅበረሰብ ተፋሰሶች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል።

፬. የአዋጁ ዓላማዎች

ይህ አዋጅ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡-

- ፩/ የአካባቢ መራቆትንና የተፈጥሮ ሀብት መመናመንን በመከላከል፣ የብዝሃሕይወት ሀብትን በመጠበቅ የውሃ ሀብትን በማሳልበትና የሙቀት አማቂ ጋዞችን ልቀት በመቀነስ የማህበረሰቡን ለድርቅ ተጋላጭነት መቀነስና የመቋቋም አቅምን ማሳደግ፤
- ፪/ ዘላቂነት ያለው የማህበረሰብ ተፋሰስ ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀምን በማረጋገጥ የመሬትን የማምረት አቅም ማሳደግ የአርሶ/አርብቶ አደሩን ምርትና ምርታማነት እንዲጨምር ማድረግ፣ እንዲሁም ለምግብ ዋስትና መረጋገጥና ለሥራ ዕድል ፈጠራ ምቹ ሁኔታ መፍጠር፤

geographic information system and geographic coordinates.

11/ “Cooperative Societies Proclamation” means Cooperative Societies Proclamation No. 985/2016

12/ “Region” means any state referred to in Article 47 (1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and includes the Addis Ababa City Administration and Dire Dawa Administration;

13/ “Ministry” or “Minister” means Ministry or Minister of Agriculture;

14/ “Person” means natural or juridical person;

15/ In this Proclamation, any expression in the masculine gender shall include the feminine

3. Scope of Application

This Proclamation shall apply to community watersheds that are found in the country.

4. Objectives of the Proclamation

This Proclamation has the following objectives.

- 1/ Reducing the vulnerability of the society to drought and enhancing their resilience capacity by preventing environmental and natural resource degradation, protecting biodiversity, developing water resources, reducing greenhouse gas emissions.
- 2/ Enhancing land productivity; increasing the products and productivity of peasants and pastoralists; ensuring food security and job creation through sustainable community watershed protection, development and utilization.

፫/ የማህበረሰብ ተፋሰስ ተጠቃሚዎች በባለቤትነት ስሜት የተፈጥሮ ሀብቶችን ለማልማት፣ ለመጠበቅ፣ ለማስተዳደርና ለመጠቀም የሚያስችል የአሰራር ሥርዓት ማስፈን ለዚህም የማህበረሰብ ተፋሰስ ተጠቃሚዎችን ሁለንተናዊ አቅም ማሳደግ፡፡

ክፍል ሁለት
ስለ ተፋሰስ ዕቅድና ልማት

፭. የተፋሰስ ዓይነቶች

፩/ በዚህ አዋጅ መሠረት እውቅና የተሰጣቸው ተፋሰሶች የማህበረሰብ ተፋሰስና በወረዳ ደረጃ የሚለይ ዋና ተፋሰስ ናቸው።

፪/ የማንኛውም የማህበረሰብ ወይም ዋና ተፋሰስ ስፋት ወይም መልክዓ-ምድራዊ ወሰን በአንድ ውስን አካባቢ የሚገኘውን የተፈጥሮ ሀብት በአንድነት ለማልማትና ብቃት ባለው መንገድ ለመንከባከብ አመች ወይም ተመጣጣኝ ሆኖ የተከለለ መሆን አለበት።

፮. የማህበረሰብ ተፋሰስ

፩/ የማህበረሰብ ተፋሰስ አማካይ ስፋት ፭፻ ሄክታር ሆኖ እንደ አካባቢው መልክዓ-ምድራዊ አቀማመጥ ወይም የተፋሰስ ልማቱን ዓላማ ግምት ውስጥ በማስገባት መጠኑ ከፍ ወይም ዝቅ ሊል ይችላል።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተደነገገው ቢኖርም የማህበረሰብ ተፋሰሱ ከ፭፻ ሄክታር በላይ በሚሆንበት ጊዜ ይህንኑ እንደ አመችነቱ ከፋፍሎ ማልማትና መንከባከብ ይቻላል።

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) የተደነገገው ቢኖርም በመከፋፈሉ ምክንያት የሚፈጠረው ተፋሰስ ስፋት ከ፪፻ ሄክታር በታች ሊሆን አይችልም።

፯. ዋና ተፋሰስ

፩/ ዋና ተፋሰስ የማህበረሰብ ተፋሰሶች ስብስብ ሲሆን ስፋቱ እስከ ፳ሺ ሄክታር ሊደርስ ይችላል።

3/ Establishing a system which enables the community watershed users to protect, develop, administer and use natural resources with a sense of ownership, with a view to increasing the community watershed users' capacity.

SECTION TWO

WATERSHED PLAN AND DEVELOPMENT

5. Types of Watersheds

1/ Watersheds that are recognized in this Proclamation are community watersheds and the major watershed identified by the woreda level.

2/ The size or geographical boundary of any community or major watershed shall be demarcated in a conducive or commensurate manner so as to make possible integrated development and effective conservation of all natural resources that are found in a given area.

6. Community Watershed

1/ The average size of a community watershed shall be 500 ha. However, this size may be greater or lesser based on the geographical setup of a locality or by taking into account the purpose of the watershed development.

2/ If the size of community watershed exceeds 500 hectares as stipulated under Sub-Article (1) of this Article, the watershed may be partitioned, as convenient, for the purpose of development and conservation.

3/ Notwithstanding the provision of Sub-Article (2) of this Article, the size of watershed that is created due to partition shall not be less than 200 hectares.

7. Major Watershed

1/ Major watershed shall refer to the conglomeration of community watersheds and it shall cover an area up to 20000 hectares.

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተደነገገው ቢኖርም እንደ አካባቢው መልክዓ-ምድራዊ አቀማመጥ ወይም ለአስተዳደር አመችነት ሲባል መጠኑ ከፍ ወይም ዝቅ ሊል ይችላል።

፫/ ዋና ተፋሰሶች በወረዳው ውስጥ የሚገኙ ዋና ዋና ወንዞችን መነሻ በማድረግ ይለያሉ።

፬/ ከዋና ተፋሰሱ ተለይተው የወጡትን የማህበረሰብ ተፋሰሶች ለማልማት ከላይኛው የተፋሰሱ ክፍል በመጀመር ወደታችኛው በቅደም ተከተል መውረድ ያስፈልጋል።

፭/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፬) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ከራስጌ በታች ጎንና ጎን ከሚገኙ የማህበረሰብ ተፋሰሶች በቅድሚያ የሚለማውን የመራቆት ደረጃ፣ የሰው ሀይልና የሀብት አቅርቦት ግምት ውስጥ በማስገባት ሊለመ የሚገባቸው ተፋሰሶችን የመለየት ቅድሚያ ይሰጣል።

፰. የማህበረሰብ ተፋሰስ ዕቅድ ዝግጅት

፩/ የማህበረሰብ ተፋሰስ ዕቅድ ዝግጅት የአሳታፊነት መርሕን የተከተለ መሆን አለበት።

፪/ በሚመለከተው አካል የፀደቀ የመሬት አጠቃቀም ሥርዓት ተግባራዊ በሚሆንባቸው አካባቢዎች የመሬት አጠቃቀም እቅዶች በሚኖሩበት ጊዜ የማህበረሰብ ተፋሰስ እቅዶች እነዚህን መነሻ ማድረግ ይኖርባቸዋል።

፫/ የማህበረሰብ ተፋሰስ የሚያለሙ አካላት በቅድሚያ የማህበረሰብ ተፋሰስ ዕቅድ ማዘጋጀት አለባቸው።

፬/ የማህበረሰብ ተፋሰስ ልማት መነሻ ዕቅድ የሚዘጋጀው የህብረት ሥራ ማኅበር ከመቋቋሙ በፊት ሲሆን የህብረት ሥራ ማኅበሩ መሥራች ኮሚቴ የተፋሰስ ተጠቃሚዎች ማኅበሩን ከማደራጀት ጎን ለጎን በሚመለከተው የግብርና ጽ/ቤት በመታገዝ ዕቅዱን ማዘጋጀት አለበት።

2/ Notwithstanding the provision of Sub-Article (1) of this Article, the size of Major watershed may be greater or lesser based on the geographical setup of a locality or to create conducive situation for its management.

3/ Major watersheds shall be delineated based on major rivers found in a worda.

4/ To develop community watersheds that are separated from the Major watershed it is necessary to begin from the upper part of the Major watershed and move to its lower part in sequential order.

5/ Without prejudice to the provision of Sub-Article (4) of this Article, the level of degradation, available human resource, and resource availability shall be considered to identify which of the adjacent community watersheds located below the upper watershed shall be developed prior to others.

8. Preparation of Community Watershed Plan

1/ The preparation of community watershed plan shall adhere to the principle of participation.

2/ In areas where there is established land use planning system and when there is a land use plan which is approved by the concerned organ, the community watershed plan has to be based on such plan.

3/ Persons who develop the community watershed shall first prepare community watershed plan.

4/ If the preliminary community watershed plan is prepared before the establishment of a cooperative, the cooperative's founding committee shall, with the assistance of the Agriculture Office, prepare the plan alongside establishing the cooperative of watershed users.

- ፮/ በሚዘጋጀው ዕቅድ ውስጥ የሚካተቱ ተግባራት የአካባቢ መራቆትንና የተፈጥሮ ሀብት መመናመንን ለመከላከል፣ የውኃ ሀብትን ለማጎልበትና የሙቀት አማቂ ጋዞችን ልቀት በመቀነስ የመሬትን የማምረት አቅም ለማሳደግ የሚያስችሉ መሆን አለባቸው።
- ፯/ የማህበረሰብ ተፋሰስ ልማት በሚታቀድበት ጊዜ መላ ተፋሰሱን ለማልማት የሚያስችል ዝግጅት በማድረግ ከፊሉ ለምቶ ከፊሉ ሳይለማ እንዳይቀር ተገቢው ጥንቃቄ መደረግ አለበት።
- ፰/ ዋና ተፋሰስ የማህበረሰብ ተፋሰሶች ስብስብ በመሆኑ ለልማት ዕቅዱ ተፈጻሚነት ያመች ዘንድ እንደ አስፈላጊነቱ በማህበረሰብ ተፋሰስ ስፋት መጠን ተከፋፍሎ መዘጋጀት ይኖርበታል።
- ፱/ በተፈጥሮ የተፋሰስና የአስተዳደር ወሰን ልዩነት በሚያሳይ የማህበረሰብ ተፋሰስ ላይ የሚዘጋጀው ዕቅድ የተፋሰስ ወሰንን ተከትሎ ሲሆን ሁሉንም የተፋሰስ ተጠቃሚ ማህበረሰብ ያሳተፈ መሆን አለበት።
- ፲/ የማህበረሰብ ተፋሰስ ልማት ዕቅድ አዘገጃጀት የአካባቢና ማኅበራዊ ዘላቂነት መርሕን የተከተለ መሆን አለበት።
- ፲፩/ አንድ የማህበረሰብ ተፋሰስ በካርታ የተደገፈ የተሟላ ከ፩ እስከ ፲ ዓመት የረዥም ጊዜ ዕቅድ ሊኖረው ይገባል።
- ፲፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፱) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የማህበረሰብ ተፋሰሶች የረጅም ጊዜ ዕቅዳቸውን መሠረት ያደረገ ዓመታዊ ዕቅድ ሊዘጋጅላቸው ይገባል።

- 5/ The activities included in the plan to be prepared shall be the ones which enable prevention of environmental degradation and natural resources depletion; development of water resources; reduction of greenhouse gas emissions in order to enhance land productivity.
- 6/ When development of community watershed is planned, preparation shall be made to facilitate the development of the entire watershed and appropriate precautions shall be taken to avoid the possibility of developing part of the watershed and leaving the other part undeveloped.
- 7/ To make the implementation of watershed development plan conducive, the plan to develop major watershed, which is the conglomeration of community watersheds, shall be prepared, as may be necessary, separately based on the size of community watersheds.
- 8/ A plan that is prepared for a community watershed, where the natural watershed boundary, does not coincide with administrative boundary shall be prepared following the watershed boundary by engaging all the watershed user communities thereof.
- 9/ The preparation of watershed development plan shall adhere to the principle of environmental and social sustainability.
- 10/ A given community watershed shall have a comprehensive long-term plan for a period of 5 to 10 years that is supported by a map.
- 11/ Without prejudice to the provision of Sub-Article (9) of this Article, annual plans shall be prepared for community watersheds based on their long-term plans.

፲፪/ የማህበረሰብ ተፋሰስ ዕቅድ አገራዊ ዋና የተፋሰስ ስትራቴጂክ ዕቅድ ለማዘጋጀት በህግ ሥልጣን በተሰጠው አካል የወጣ ዕቅድን መሠረት ማድረግ ይኖርበታል

፲፫/ በማህበረሰብ ተፋሰስ ልማት ህብረት ሥራ ማኅበሩ የተዘጋጀው ዕቅድ ከአንድ ወረዳ በላይ ወሰን ተሸጋሪ ከሆነ ዕቅዱ ጉዳዩ ለሚመለከታቸው ወረዳዎች ሁሉ ቀርቦ በወረዳዎቹ ግብርና ጽ/ቤቶች ስምምነት መጽደቅ አለበት።

፲፬/ በየአካባቢው የሚለዩ የማህበረሰብ ተፋሰሶች እና ዋና ተፋሰሶች አገራዊውን የልዩ መለያ አሰጣጥ ሂደት ተከትለው ልዩ መለያ ሊሰጣቸው ይገባል።

፱. የማህበረሰብ ተፋሰስ ልማት

፩/ የማህበረሰብ ተፋሰስ ልማት ሥራዎች ከላይኛው የተፋሰሱ አካል ተጀምረው ወደታችኛው የተፋሰሱ ክፍል መውረድ አለባቸው።

፪/ ለሚለማው ተፋሰስ ተስማሚ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን በመምረጥ በአግባቡ መተግበር ያስፈልጋል።

፫/ የማህበረሰብ ተፋሰሶች በተፋሰሱ ተጠቃሚዎች፣ በመንግሥት ወይም መንግሥታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች በሚቋቋሙ ፕሮጀክቶች ወይም በግለሰቦች ሊለሙ ይችላሉ።

፬/ የማህበረሰብ ተፋሰስ ዕቅድ በተፈጥሮ ተፋሰስና በአስተዳደር ወሰን መካከል ልዩነት ባለው ቦታ ላይ የሚያርፍ በሆነ ጊዜ ዕቅዱ የሚተገበረው የአስተዳደር ወሰንን በመከተል ይሆናል።

፭/ በተፋሰስ ልማት ሥራዎች ላይ ተባይና በሽታን ለመቆጣጠር የተቀናጁ የመከላከያ ዘዴዎች ይተገበራሉ።

፮/ የማህበረሰብ ተፋሰስ አልሚዎች የሚገለገሉበትን ማናቸውም ሰው ሠራሽ ማዳበሪያ ወይም መሠል ኬሚካላዊ ግብዓት የሚያገኙት ከመንግሥት ወይም ሕጋዊ ፈቃድ ከተሰጣቸው ድርጅቶች ብቻ ይሆናል።

12/ The plan to be prepared for a given community micro watershed shall be based on the strategic plan of a basin in which the community/micro watershed is located that has been prepared by an authorized body.

13/ Where the plan prepared by the cooperative of community watershed development crosses the boundaries of more than one woreda, the plan shall be submitted to the concerned woredas and approved by the agreement of their Agricultural office.

14/ Identified community watersheds and major watersheds shall be coded following the National codification procedure.

9. Community Watershed Development

1/ Community watershed development activities shall begin from the upper part and move to the lower part of the watershed.

2/ It is necessary to select technologies that are suitable for the watershed to be developed and implement same properly.

3/ Community watersheds may be developed by the watershed users, through projects that are established by the government or nongovernmental organizations, or by individuals.

4/ When a community watershed plan falls on an area where there is difference between natural watershed and administrative boundary, its implementation shall be organized following the administrative boundary.

5/ In watershed development activities, integrated pest and disease controlling mechanisms shall be implemented.

6/ The community watershed users shall obtain any artificial fertilizer or similar chemical input only from the government or entities lawfully licensed for this purpose.

፯/ ማንኛውም ፀረ-ተባይ ኬሚካል ጥቅም ላይ በሚውልበት ጊዜ ሁሉ በንብ እርባታ፣ በሰብልና በአካባቢው ላይ ጉዳት እንዳያስከትል ኬሚካሉን የሚያሰራጨው ሕጋዊ አካል ለኬሚካሉ ተጠቃሚዎች በቂ ዕውቀት ማስጨበጥና ተገቢውን ወቅትና የአጠቃቀም ጊዜ መርጠው ርዕዮቱን እንዲያካሂዱ ማድረግ ይኖርበታል። ለንብ አርቢዎችም ርዕዮቱ ከመደረጉ በፊት የቅድሚያ ማስጠንቀቂያ ተግባራት መፈፀም አለባቸው።

፰/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፯) ስር የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ አንዳንድ ኬሚካሎች ካላቸው ጠንካራ መርዛማነት የተነሳ በዕዕዎትና በአካባቢው ላይ የሚያደርሱት ጉዳት ከፍተኛ በመሆኑ በባለሙያ ድጋፍ እንዲረጩ ወይም በእርሱ የቅርብ ክትትል ጥቅም ላይ እንዲውሉ መደረግና የቅሪቶች አወጋገድ የአካባቢ ጥበቃ ሕግ በሚፈቅደው መሠረት ተገቢው ጥንቃቄ መደረግ ይኖርበታል።

፱/ በማህበረሰብ ተፋሰስ ክልል ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ ግብዓቶች ደረጃቸውን የጠበቁና የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ያላለፈ መሆን አለበት።

፲/ የማህበረሰብ ተፋሰስ አልሚዎች ተፈጥሯዊ የግብርና ግብዓቶችን እንዲጠቀሙ ይበረታታሉ።

ክፍል ሦስት

ስለማህበረሰብ ተፋሰስ ተጠቃሚዎች ህብረት ሥራ ማኅበር አመሠራረት

፲. ስለ ህብረት ሥራ ማኅበር አመሠራረት

፩/ የኅብረት ሥራ ማህበራት አዋጅ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው በክፍል ሦስት የተደነገጉት ድንጋጌዎች ተፈጻሚ ይሆናሉ።

፪/ መሠረታዊ ማኅበሩ በማህበረሰብ ተፋሰስ ስፋት ወይም ወሰን መሠረት መቋቋም አለበት። ሆኖም ግን የማህበረሰብ ተፋሰሱና የአስተዳደር ወሰኖች የሚለያዩ ከሆነ ማኅበሩ የወረዳውን ወሰን ተከትሎ መቋቋም አለበት። ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል።

7/ In order to prevent harm that may be caused to apiculture, crops, and the environment due to utilization of any pesticide chemical, the organ that is authorized to distribute such chemicals shall raise users' awareness adequately and instruct them to use the chemicals in appropriate seasons and convenient time of the day before spraying, apiarists (beekeepers) must be informed so that they take the necessary cautions.

8/ Without prejudice to the provision of Sub-Article (3) of this Article, the use of some chemicals which, due to their strong poisonous nature, cause serious harm to plants and the environment, shall be made with the assistance or close supervision of experts and appropriate caution shall be taken not to dispose of their residues into rivers, ponds, streams and other water bodies.

9/ The inputs that are used in community watershed areas shall meet the required standard and they shall be unexpired.

10/ Users of community watershed are encouraged to use natural agricultural inputs.

SECTION THREE

ESTABLISHMENT OF COOPERATIVE SOCIETY OF COMMUNITY WATERSHED USERS

10. Establishment of Cooperative Society of Community Watershed Users

1/ Without prejudice to the provisions of the Cooperative Societies Proclamation, the provisions of Section three shall apply.

2/ The cooperative shall be established based on the size or the boundary of the community watershed. However, where the community watershed and administrative boundaries do not coincide, the cooperative shall be established following the worda

፫/ የማህበረሰብ ተፋሰስ ልማት ህብረት ሥራ ዩኒየኖች የዞን አስተዳደር ወሰንን ተከትለው የሚደራጁ ሲሆን በዞን ውስጥ በተመሳሳይ ተግባር ከአንድ በላይ የማህበረሰብ ተፋሰስ ልማት ህብረት ሥራ ዩኒየን ሊኖር አይችልም፡፡

፬/ የማህበረሰብ ተፋሰስ ልማት ህብረት ሥራ ፌዴሬሽኖች የክልል ወሰንን ተከትለው የሚደራጁ ሲሆን በክልል ውስጥ በተመሳሳይ ተግባር ከአንድ በላይ ሊኖር አይችልም፡፡

፭/ እንደአስፈላጊነቱ በአገር ደረጃ አንድ የማህበረሰብ ተፋሰስ ልማት ህብረት ሥራ ፌዴሬሽን ሊደራጅ ይችላል፡፡

፮/ የማኅበሩ መመስረቻና መተዳደሪያ ደንብ ተፋሰሱን በባለቤትነት ይዘው እንዴት እንደሚያለሙት ፣ እንደሚያስተዳድሩት ፣ እንደሚጠብቁትና እንደሚጠቀሙበት በዝርዝር የሚደነግግ ሆኖ ተጠቃሚ ማህበረሰቡ የመከረበትና ስምምነት ላይ የደረሰበት መሆን አለበት፡፡

፯/ የማህበረሰብ ተፋሰስ ተጠቃሚዎች ህብረት ሥራ ማኅበር አስፈላጊ መመዘኛ መስፈርቶችን አሟልቶ በመቅረብ በህብረት ሥራ ማህበራት አዋጅ መሠረት አግባብ ካለው ባለሥልጣን ሕጋዊ ሰውነት ያገኛል፡፡

፰/ ከተፋሰሱ የሚገኙ የተፈጥሮ ሀብት ውጤቶች እንደ ሣር፣ ደን እና የደን ውጤቶች ወይም መሰል የተፈጥሮ ሀብት ውጤቶች በዓይነትም ሆነ በገንዘብ ተሸጠው ከተገኘው ገንዘብ ላይ ለአባላት የሚከፋፈልና ለተፋሰሱ ልማት ዓላማ በማኅበሩ ስም በሚከፈት የባንክ ሂሳብ ተቀማጭ የሚሆነው የገንዘብ መጠን በማኅበሩ የውስጥ ደንብ ይወሰናል፡፡

፲፩. ሰለተፋሰስ ተጠቃሚዎች ማህበር አባላት

ከሚከተሉት መስፈርቶች አንዱን የሚያሟሉ አትዮጵያውያን በዚህ አዋጅ መሠረት የተፋሰስ ተጠቃሚዎችህብረት ሥራ ማህበር አባል ለመሆን መብት አላቸው፡-

boundary. Particulars shall be determined by a regulation.

3/ Unions of community watershed users' cooperatives shall be established by following zonal administration boundaries; for same purposes, only one Union will be established.

4/ Federations of community watershed users' cooperatives shall be established by following regional boundaries; for same purposes, only one Federation will be established.

5/ A national community watershed users' cooperative federation may be established, as necessary

6/ The memorandum of association and Articles of association shall be discussed and agreed to by the user community and shall contain detailed provisions on how the community can possess watershed with the sense of ownership and develop, manage, protect and use it.

7/ community Watershed users' cooperative shall, upon fulfillment of the necessary requirements, obtain legal personality from the relevant Authority

8/ When natural resource products in communal holdings of the watershed such as grass, forest and forest products or other similar products are sold in kind or in cash, the amount of money to be partitioned among members of the association and the amount to be deposited in a bank account in the name of the association for watershed development shall be determined in the association's bylaw.

11. Members of Watershed Users' Association

Ethiopians who fulfill one of the following requirements have the right to become members of community watershed users' cooperatives in accordance with this Proclamation.

፩/ በተፋሰሱ ክልል ውስጥ የመሬት ይዞታ ያላቸውና ከዚህ በሚገኝ ገቢ የሚተዳደሩ፤

፪/ በተፋሰሱ ክልል ውስጥ የመሬት ይዞታ ባይኖራቸውም በዙሪያው ነዋሪዎች ከመሆናቸው የተነሣ ከተፈጥሮ ሀብቱ ተጠቃሚዎች የሆኑ ወገኖች፤

፫/ ኗሪነታቸው በተፋሰሱ ክልል ውስጥ ባይሆንም መሬት ተክራይተውም ሆነ በሌላ ህጋዊ መንገድ ከተፋሰሱ ጋር ግንኙነት ያላቸው ሰዎች።

፬/ በህብረት ሥራ ማህበራት አዋጅ የተደነገገው ቢኖርም በማህበረሰብ ተፋሰስ በተፋሰስ ክልሉ ውስጥ የመሬት ይዞታ ያላቸውና ዕድሜያቸው ከ፲፰ ዓመት በታች የሆኑ ሰዎች በሞግዚቶቻቸው አማካኝነት በአባልነት ሊመዘገቡ ይችላሉ።

፭/ በዚህ አንቀጽ የተደነገጉትን መስፈርቶች አሟልተው የተገኙ ልዩ ትኩረት የሚያሻቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የህብረት ሥራ ማህበሩ አባል የመሆንና ማኅበሩ የሚያስገኛቸውን ጥቅሞች ተካፋይ የመሆን ሙሉ መብት አላቸው።

፲፪. ስለማህበረሰብ ተፋሰስ ተጠቃሚዎች ማኅበር የክብር አባላት

፩/ የተፋሰስ ተጠቃሚዎች ማኅበር ለዓላማው ተፈጻሚነት የሚያግዙ ሆነው በተፋሰሱ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ነገር ግን የተፋሰሱ ቀጥተኛ ተጠቃሚ ያልሆኑትን ግለሰቦች፣ ድርጅቶች ወይም ተቋማት በክብር አባልነት ሊቀበል ይችላል።

፪/ የክብር አባላት በተፋሰሱ ተጠቃሚዎች ማኅበር ውስጥ የመምረጥም ሆነ የመመረጥ ወይም በማናቸውም ጉዳይ ድምፅ የመስጠት መብት አይኖራቸውም።

፲፫. የክብር አባላት ሚና እና ኃላፊነት

፩/ የክብር አባላቱ በራሳቸው ተነሳሽነት ወይም በማኅበሩ ሥራ አስፈጻሚ ጥያቄ ስለተፈጥሮ ሀብቱ ልማትና ጥበቃ ትምህርትና ምክር ይለግሳሉ፤ እንደዚሁም የቴክኒክ፣ የዓይነትና የገንዘብ ድጋፍ ያደርጋሉ።

1/ Those who have landholding in the watershed and earn their livelihood thereof;

2/ Persons who, even if they do not have landholding in the watershed, use the natural resource because they live in or around the watershed;

3/ Persons who do not live in the watershed region but who are connected to the watershed through land rental or other lawful means;

4/ Notwithstanding the provision of Cooperative Societies Proclamation, persons who have landholding in the watershed and who are less than eighteen years of age may be registered as members through their guardians.

5/ All people with special need in the society who meet the criteria set out in this Article shall have full right to become members of a cooperative and beneficiaries thereof.

12. Honorary Members of Community Watershed Users' Association

1/ Watershed users' association may accept as honorary members; individuals, organizations, or institutions which support the achievement of its objectives and operate around the watershed even if they do not directly benefit from the watershed.

2/ Honorary members shall have no right to elect, to be elected, or to vote on any matter in the association of watershed users.

13. Roles and Responsibilities of Associate Members

1/ Honorary members shall, on their own initiative or at the request of the association's executive committee, render educational and advice services on natural resource development and protection and provide technical and financial support.

፪/ የክብር አባላቱ በተፋሰሱ ሥራ አመራር ኮሚቴ በሚቀርብላቸው ጥሪ መሠረት በጠቅላላ ጉባዔ ስብሰባዎች እንዲሳተፉ በማድረግ ሀሳብ ይሰጣሉ፡፡

፲፩. የማህበረሰብ ተፋሰስ ተጠቃሚዎች ህብረት ሥራ ማህበር አባላት መብት

በህብረት ሥራ ማህበራት አዋጅ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የተፋሰስ ተጠቃሚዎች ህብረት ሥራ ማህበር አባል የሚከተሉት መብቶች ይኖሩታል፡-

፩/ የዚህ አዋጅ አንቀጽ ፳፫ እና ፳፬ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው በማህበረሰብ ተፋሰስ ውስጥ የሚገኙትን የተፈጥሮ ሀብቶች በጋራ ወይም በግል የመጠቀም፤

፪/ በማህበሩ ሥር አባላት እንደሙያቸውም ሆነ ፍላጎታቸው የተጠቃሚዎች ቡድን በመፍጠር ተፋሰሱን በማይጎዳ ሁኔታ ገቢ በሚያሰገኙ ሥራዎች ላይ የመሰማራት፤

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) መሠረት ገቢ የሚያሰገኙ ሥራዎች እንደ ንብ ማነብ፣ ወተትና የወተት ተዋፅኦ ማቀናበር እና ማቅረብ፣ እንስሳት ማድለብ፣ እንጨት ነክ ያልሆኑ የደን ውጤቶች ማምረት እና ማቅረብ፣ አትክልት እና ፍራፍሬ ማምረትና ማቅረብ እንዲሁም አንደ መኖ ልማት ያሉ የተፋሰስ ልማቱን የማይጎዱ ሥራዎችን ያጠቃልላል፤

፬/ የማህበረሰብ ተፋሰስ ልማት፣ጥበቃና አጠቃቀም ላይ የግንዛቤ ዕውቀት በሚያስጨብጡ መድረኮች የመሳተፍ፡፡

፲፭. የማህበሩ አባል ያልሆኑ የማህበረሰብ ተፋሰሱ ተጠቃሚዎች መብቶች

፩/ በማህበረሰብ ተፋሰሱ ውስጥ በግል ወይም በማህበረሰቡ ወይም በህጋዊ አካል በተረጋገጠ የወል ይዞታ ላይ የሚገኙትን የተፈጥሮ ሀብቶች የመጠቀም፤

፪/ አባል ለመሆን የሚያስፈልጉ መስፈርቶችን ካሟሉ በማንኛውም ጊዜ የማህበረሰብ ተፋሰስ ተጠቃሚዎች ህብረት ሥራ ማህበር አባል የመሆን፤

2/ When summoned by the executive committee of the watershed, they may participate in the general assembly meetings and give their opinions.

14. Rights of the Members of Community Watershed Users' Cooperative

Without prejudice to the provisions of Cooperative Societies Proclamation, any person who is member of watershed users' cooperative shall have the following rights:

1/ Without affecting the provisions of Article 23 and 24 of this Proclamation, the right to use the natural resources in the community watershed individually or collectively;

2/ Engaging in income generating activities by creating users' groups under the cooperative, without affecting the watershed.

3/ Income generating activities indicated under Sub-Article (2) of this Article include such activities as beekeeping, processing and supplying milk and milk products, producing and supplying non-timber products, vegetables and fruits, forage development which do not damage the watershed development.

4/ Participating in awareness and knowledge creation forums regarding community watershed protection, development and utilization.

15. Rights of Non-Member Community Watershed Users

1/ Utilizing natural resources on private, or community, or communal lands verified by a legally mandated body;

2/ Upon fulfilling the requirements for membership, becoming member of the community watershed users cooperative at any time.

፫/ የማህበረሰብ ተፋሰስን ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም በሚመለከት ግንዛቤና ዕውቀት በሚያስጨብጡ መድረኮች ላይ የመሳተፍ፤

፬/ ማህበሩ ከተፋሰሱ ልማት ጋር በተያያዘ በሚያከናውኗቸው ተግባራት ምክንያት በግል ይዞታ ላይ ከሚከሰት ጉዳት የመጠበቅ፡፡

፲፮. የማህበረሰብ ተፋሰስ ተጠቃሚዎች ህብረት ሥራ ማኅበር አባላት ግዴታዎች

የማህበረሰብ ተፋሰስ ተጠቃሚዎች ህብረት ሥራ ማኅበር አባል የሆነ ማንኛውም ሰው በህብረት ሥራ ማህበራት አዋጅ የተደነገጉ ግዴታዎች እንደአግባብነታቸው መፈፀማቸው እንደተጠበቀ ሆኖ የሚከተሉት ግዴታዎች ይኖሩበታል፡-

፩/ በተፋሰሱ ውስጥ በሚካሄድ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ላይ የመሳተፍ፤

፪/ በተፋሰሱ ክልል ያሉትን ተፈጥሯዊና በልማት የተገኙ ሀብቶች ከውድመት የመጠበቅና የመከላከል፤

፫/ በማኅበሩ መተዳደሪያ ደንብ መሠረት የሚወሰን የአባልነት ክፍያ የመክፈል፤

፬/ በማኅበሩ መተዳደሪያ ደንብ መሠረት በግል፣ በቡድንና በአጠቃላይ በሚከናወኑ የውይይት፣ የዕቅድ ዝግጅት፣ የጥበቃና የልማት ተግባራት ላይ የኑሮ ሁኔታቸውን በማይጎዳ መልኩ የጉልበት አስተዋጽኦ ማድረግን ጨምሮ በንቃት የመሳተፍ፤

፭/ ጥገና የሚያስፈልጋቸውን ልዩ ልዩ የተፈጥሮ ሀብት ልማት መሠረተ ልማቶች፣ ተጠግነው የዘወትር ጥቅም መስጠታቸውን እንዲቀጥሉ ማኅበሩ በሚያወጣው ፕሮግራም መሠረት በጥገና ሥራ ላይ የመሰማራት፡፡

፮/ አባል ባልሆኑ የግል ባለይዞታዎች መሬት ላይ ጉዳት ሊያስከትሉ የሚችሉ ተግባራት አለማከናወን፡፡

፲፯. የማህበሩ አባል ያልሆኑ የማህበረሰብ ተፋሰሱ ተጠቃሚዎች ግዴታዎች

፩/ በወል ይዞታ ላይ ተጠቃሚ ለመሆን የልማትና የጥበቃ ተግባር ላይ ከማህበር አባላት እኩል ተሳትፎ የማድረግ፤

3/ Participating in awareness and knowledge creation forums regarding community watershed protection, development and utilization;

4/ Protection from damage on their private holdings due to the association’s activities in relation to watershed development.

16. Duties of Members of Community Watershed Users’ Cooperative

Any person who is member of watershed users’ cooperative, without affecting the application of the provisions of the Cooperative Societies Proclamation, mutatis mutandis, shall have the following duties:

1/ to participate in natural resource development undertaken in the watershed

2/ to protect and prevent naturally obtained resources and those obtained through development intervention within the watershed, from destruction;

3/ to pay membership fee based on the Articles of association;

4/ to actively participate in the discussions, plan preparations, protection and development activities, labor contributions without, however, affecting their livelihoods, that are carried out privately, in group, or collectively in accordance with the Articles of the Association;

5/ to engage in the maintenance of natural resource development infrastructures, which require maintenance, as per the schedule issued by the association, so that they shall continue rendering regular services.

6/ Refraining from doing activities which could damage private holdings of non-members

17. Duties of Non-Member Beneficiaries of the Community Watershed

1/ To benefit from the communal holding, participating on protection and development activities on equal footing with members of the Cooperative.

፪/ የማህበረሰብ ተፋሰስን ሊጎዱ የሚችሉ ተግባራትን ከመፈፀም መቆጠብ፤

፫/ በግል ይዞታቸው ላይ የሚገኙ የተፈጥሮ ሀብቶች አጠቃቀም የተፋሰሱን ደህንነት የሚጎዱና የተፈጥሮ ሀብት መራቆትን የሚያስከትሉ እንዳይሆኑ ጥንቃቄ ማድረግ፤

፬/ በተፋሰሱና በአካባቢው በሚገኝ የደን ሀብት ላይ እሳትና መሰል አደጋ በሚከሰት ጊዜ ማህበሩ ለሚያደርገው የልማትና የጥበቃ እንቅስቃሴ የመተባበር ግዴታ ይኖርባቸዋል፡፡

፲፰. ከአባልነት ስለመሰናበት

የማህበረሰብ ተፋሰስ አባል የሆነ ሰው በህብረት ሥራ ማህበራት አዋጅ የተደነገጉት እንደተጠበቁ ሆነው በዚህ አዋጅ አንቀፅ ፲፩ የተዘረዘሩትን መስፈርቶች በጊዜ ሂደት ሳያሟላ ቀርቶ ሲገኝ ከአባልነት ይሰናበታል፡፡

፲፱. የማኅበሩ አደረጃጀት

ማኅበሩ ከዚህ በታች የተገለፀው አደረጃጀት ይኖረዋል፡-

- ፩/ የማኅበሩ ጠቅላላ ጉባዔ፤
- ፪/ የሥራ አመራር ኮሚቴ፤
- ፫/ እንደአስፈላጊነቱ ሌሎች ንዑሳን ኮሚቴዎች፡፡

፳. ማኅበሩ ከሌሎች አካላት ጋር ስለሚኖረው ግንኙነት

- ፩/ ከቀበሌ አስተዳደሩ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት በመፍጠር አስፈላጊውን ድጋፍ ማግኘት ይችላል፡፡
- ፪/ በአካባቢው ከሚንቀሳቀሱም ሆነ ከሌሎች መንግሥታዊ ወይም መንግሥታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ወይም ማኅበራት ጋር የማኅበሩን ዓላማ እውን ለማድረግ የሚያግዙ ስምምነቶችን ሊያደርግ ይችላል፡፡
- ፫/ አንድን ውስን ሥራ በክፍያ ወይም ያለክፍያ ለማከናወን ከተለያዩ አካላት ጋር ሊዋዋል ይችላል፡፡

2/ Refraining from doing activities which could damage the community watershed

3/ Taking care on the utilization of natural resources on their private holdings so that such utilization does not result in damage to the safety of the watershed and degradation of the natural resources of the watershed.

4/ When fire or other accidents occur on the forests of the watershed or its environs, shall cooperate with the Cooperative in its damage control and redevelopment activities.

18 Dismissal from Membership

Without affecting the application of the provisions of the Cooperative Societies Proclamation, a person who is member of community watershed cooperative can be dismissed from membership when he/she fails to fulfill the requirements stipulated under Article 11 of this Proclamation.

19. Organization of the Association

A watershed users' Association shall have the following organs:

- 1/ General Assembly
- 2/ Executive Committee
- 3/ Sub-committees, as may be necessary

20. Relationship of the Association with Other Organs

- 1/ May obtain necessary support by establishing direct linkage with kebele administration;
- 2/ May conclude agreements with governmental or nongovernmental organizations or associations which operate in the locality or other such entities to support the realization of its objectives;
- 3/ May conclude contracts with various organs to perform a particular work with or without payment;

ክፍል አራት

የማህበረሰብ ተፋሰስ ጥበቃ፣አስተዳደርና አጠቃቀም

ጸ፩. የተፋሰስ ልማት ሥራዎች አጠባበቅ፣ አስተዳደርና አጠቃቀም

፩/ የገጠር መሬት ባለይዘታ መብቶችና ግዴታዎችን አስመልክቶ የሌሎች ሕጎች ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው ማንኛውም በተፋሰስ ውስጥ የሚገኝ የግል ወይም የወል ባለይዘታ እንደ መሬቱ ተፈጥሯዊ አቀማመጥ የአፈርና ውኃ መጠበቂያ ሥራዎችን በመሥራትና በመንከባከብ እንዲሁም በመጠገን የአፈር ክለትን በመከላከል የአፈርን ለምነት የመጠበቅ ግዴታ አለበት።

፪/ ማንኛውም የግል ወይም የወል ባለይዘታ፡-

ሀ) በተፋሰሱ ውስጥ በተሠሩ የልማት ሥራዎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ልቅ የእንስሳት ስምሪትን የመቆጣጠርና የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት፤

ለ) በተፋሰሱ ውስጥ በሚገኙት የመሬት ይዘታዎቹ ዳር ድንበር፣ በማሳው ውስጥና በመንገዶች ዳር የደን፣ የመኖ ዛፎችንና አልሚ የእፅዋት ዝርያዎችን በመትከል፣ በመንከባከብና በመጠበቅ የአካባቢውን ለምነትና ጤንነት የመጠበቅ ግዴታ አለበት፤

ሐ) በተፋሰሱ ውስጥ በሚገኙ የይዘታ መሬቶቹ አካባቢ ወንዞች፣ ሐይቆች ምንጮች፣ ቦረቦር ስፍራዎችና ውኃ አዘል መሬቶች ያሉ እንደሆነ እነዚህ በአጠቃቀምና በአያያዝ ማቢያ ጉዳት እንዳይደርስባቸው እንደ አካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ በሕግ ሥልጣን የተሰጠው አካል በሚያወጣው ሕግ መሠረት በቂ የመከላከያ ርቀት የመተው ግዴታ አለበት፤

መ) በተፋሰሱ ውስጥ በሚገኘው ይዘታው ላይ የሚፈጠር ትርፍ የጎርፍ ውኃ ቢያጋጥም ይኸው በሌሎች አጎራባች ማሳዎች ላይ ጉዳት እንዳያስከትል፤

SECTION FOUR

COMMUNITY WATERSHED PROTECTION, MANAGEMENT, AND UTILIZATION

21. Protection, Management, and Utilization of Watershed Development Activities

1/ Without prejudice to the provisions of other laws relating to the rights and duties of rural landholders, any private or communal holder within a watershed shall, based on the natural landscape of the land, have the duty to undertake soil and water conservation works, rehabilitation and maintenance to prevent soil erosion and maintain soil fertility.

2/ Any private or communal holder shall have the duty:

a) To control and protect animal roaming in order to prevent harm to the watershed development works that have been undertaken;

b) To maintain fertility and health of soil by planting and protecting forests, forage trees, and plant species which enhance soil fertility on the boundaries of his farmlands and on the farmlands, and on the sides of walkways within the watershed;

c) To leave, according to the condition of the area, based on laws issued by the authorized body sufficient buffer between his land and rivers, springs, rehabilitated gullies, and wetlands which are found around his land to prevent causing harm to them while using and managing his land;

d) To dispose excess runoffs created on his holding to artificial or natural water ways in a watershed and to receive such runoff from others, too, and lead them to such water ways in

ከሌሎች የሚመጣውንም በማቀባበል ወደ ሰው ሠራሽ ወይም የተፈጥሮ መፋሰሻ ቦቦች እንዲፋሰስ የማድረግ ግዴታ አለበት፤

ሠ) በተፋሰሱ ክልል ውስጥ የሚገኝ ባለይዘታ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) (መ) የተጣለውን ግዴታ ለመወጣት ከአቅም በላይ የሆነ ችግር ያጋጠመው እንደሆነ ይህንኑ ለሚመለከተው የተፈጥሮ ሃብት ተቋምና ለማህበሩ ማሳወቅ አለበት፤

ረ) በተፋሰሱ ውስጥ በሚገኘው የይዘታ መሬቱ ውስጥ ወይም ዳር ድንበሮች ላይ ያለማቸው ወይም የሚያለማቸው የደንና የእፀዋት ዝርያዎች በጥላቸውና በጠፈጠፋቸው ምክንያት የተጎራባቹን ባለይዘታ የሰብል ምርትና ሌሎች መብቶች የሚጎዳ መሆን የለበትም፤

ሰ) በተፋሰሱ ውስጥ በሚመለከተው አካል የፀደቀ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ በሚኖርበት ጊዜ መሬቱን በዕቅዱ መሠረት የማልማትና የመንከባከብ ግዴታ አለበት፤

ሸ) በተፋሰሱ ውስጥ የእሳት ቃጠሎ እንዳይነሳ አስፈላጊውን የጥንቃቄ እርምጃ የመውሰድ ግዴታ አለበት፤

ቀ) ሰብሉን ለመጠበቅ ከሚያከናውኗቸው ተግባራት በስተቀር በማህበረሰብ ተፋሰሱ ውስጥ በሚገኙ ማሳዎቹና በአካባቢው የሚገኙ የዱር እንስሳትና አዕዋፋት አካባቢውን ለቅቀው እንዳይሰደዱ ጥንቃቄ የማድረግ ግዴታ አለበት፤

በ) በተፋሰሱ ውስጥ በሚገኙ የይዘታ መሬቶቹ ውስጥ ተክሎና ተንከባክቦ ያሳደጋቸውን የደን ዛፎች፣ የመኖና አልሚ የእፀዋት ዝርያዎች አጠቃቀምን በተመለከተ በደን ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም ህግና አግባብነት ባላቸው ሌሎች ህጎች መሰረት ተግባራዊ መደረግ አለበት።

order to prevent the flood from causing damage to nearby farmlands;

e) Notwithstanding to the provisions of Sub-Article (2) (d) of this Article, the person shall notify to the association and the concerned natural resources office if the problem is beyond his capacity to solve.

f) To make that his neighbor's crops and rights are not affected because of the shadow of and water drops from the plants grown on his possession or on boundaries of his land within the watershed.

g) When there is a land use plan approved by a concerned organ in the watershed, to develop and preserve his land in accordance with the plan;

h) To take appropriate cautions to avoid the occurrence of fire in the watershed;

i) To take care not to cause the migration of wild animals and birds which are found in his farmland and in the surrounding areas within the community watershed except the measures to protect his crops from such wildlife;

j) Concerning the use of forest trees, forage and plant species which enhance soil fertility that he has planted and grown on his own possession within the watershed, the Forest Development, Conservation and Utilization laws and other relevant laws shall apply.

፳፪. ስለ እንጨት፣ እንጨት ያልሆኑ የደን ውጤቶች እና ሣር አጠቃቀም

፩/ በተፋሰሱ ክልል ውስጥ በግል ወይም በወል ይዞታዎች ላይ የመጠቀም መብት ያላቸው ሰዎች በእነዚህ ይዞታዎች ላይ ያለሙትን ወይም የተተከሉትን ደረቅ እንጨት፣ ዛፍ፣ ቁጥቋጦ፣ ሣር እና እንጨት ያልሆኑ የደን ውጤቶች የመጠቀም መብት አላቸው።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ከተጠቀሱት ባለይዞታዎች ውጭ በተፋሰስ ክልል ውስጥ የሚገኝ ማናቸውም ደረቅ እንጨት፣ ዛፍ፣ ቁጥቋጦ፣ እንጨት ያልሆኑ የደን ውጤት ወይም ሣር የማጎበሩ አባላት የጋራ ንብረት ስለሆነ፣ በማጎበሩ ውስጠ ደንብ መሠረት ማጎበሩ ቆርጦ፣ አጭዶና ሰብስቦ መጠቀም ይችላል።

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) እና (፪) የተጠቀሱት ሀብቶች አጠቃቀም አቅርቦቱን ዘላቂነት ባለው መንገድ ለመጠበቅ በሚያስችል አግባብ መፈፀም ይኖርበታል።

፳፫. በተፋሰሱ ክልል ውስጥ ስለሚገኝ ድንጋይና አሸዋ አጠቃቀም

በማዕድን ሥራዎች አዋጅ መሠረት ቀድሞ ማዕድን በማምረት ሥራ ላይ የተሰማሩ አካላት መብትና ግዴታ እንደተጠበቀ ሆኖ፦

፩/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፳፮ (፩) በተጠቀሱት ይዞታዎች ላይ የሚገኙት አሸዋ እና ድንጋይ የመጠበቅ እና የመጠቀም ኃላፊነት እና መብት አግባብነት ባለው የማዕድን ሥራዎች ህግ መሰረት የባለይዞታዎች ይሆናል፤

፪/ በተፋሰሱ ክልል ውስጥ በታቀፈና የወል ወይም የመንግሥት ይዞታ በሆነ ሥፍራ ላይ የሚገኝ ድንጋይና አሸዋ አግባብነት ባለው የማዕድን ሥራዎች ህግ መሠረት ድንጋይና አሸዋውን ለተፋሰሱ ልማት ሊጠቀሙበት ይችላሉ፤

፫/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) እና (፪) ድንጋጌዎች ቢኖሩም የድንጋይና አሸዋ አቅርቦቱን ዘለቄታዊ በሆነ መንገድ ለመጠቀምና ለመጠበቅ እንዲቻል የአፈር ክለትና የአካባቢ መጎዳት እንዳያስከትል ጥንቃቄ መደረግ ይኖርበታል።

22. Use of Woods, Non Forest Products and Grass

1/ The people who have use right over private or communal landholdings within the watershed also have the right to use dry wood, trees, shrubs, grasses and nontimber forest products that grow or are planted in such lands.

2/ Any dry wood, trees, shrubs or grasses grown or nontimber forest products in areas other than those mentioned under Sub-Article (1) of this Article and which are found within the watershed are common property of the members and the association may cut and use them in accordance with its bylaw.

3/ The utilization of the resources mentioned under Sub-Articles (1) and (2) of this Article shall be made in a way that ensures their sustainability.

23. Use of Stone and Sand in the Watershed Area

Without affecting the rights of those who have been working according to the Mining Operaions Proclamation:

1/ In accordance with the relevant Mining Operations law, the responsibility to protect and use sand and stone which are found in possessions mentioned under Article 25(1) of this proclamation shall belong to the landholders;

2/ The stone and sand within the watershed and situated on communal or government possession, shall belong to the association and may be used for the development of the watershed in accordance with relevant Mining Operations law;

3/ Notwithstanding the provisions of Sub-Articles (1) and (2) of this Article, in order to use and protect the supply of stone and sand in a sustainable manner, care shall be taken not to cause soil erosion.

ጳ፬. በማህበረሰብ ተፋሰሱ ክልል ውስጥ ስለሚገኝ የውሃ ሀብት አጠቃቀም

በማህበረሰብ ተፋሰስ ክልል ውስጥ የሚገኘውን የውሃ ሀብት አጠቃቀም አግባብነት ያለው የውሃ ሀብት አስተዳደር ህግ በሚፈቅደው መሠረት የሚፈጸም ይሆናል።

ጳ፭. ስለ ሥርዓተ ምሕዳር አገልግሎት ክፍያ

፩/ የማህበረሰብ ተፋሰሱ በመልማቱ ምክንያት ተጠቃሚ የሆኑ አካላት ለማህበረሰቡ የተፋሰስ ልማት የሥርዓተ-ምህዳር አገልግሎት ክፍያ የመክፈል ግዴታ አለባቸው።

፪/ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (፩) ድንጋጌ መሠረት የሚከፈል ከውሃ ጋር የተያያዘ የሥርዓተ ምህዳር አገልግሎት ክፍያ በውሃ ሀብት አስተዳደር ሕግ መሠረት የሚፈፀም ይሆናል

ጳ፮. የሥርዓተ ምሕዳር ጉዳት ካሳ

በመሠረተ ልማት ግንባታ ወይም በሌላ ምክንያት በማንኛውም ሁኔታ በተፋሰሱ ወይም በተፋሰስ ተጠቃሚዎች ላይ ጉዳት ያደረሱ አካላት ላደረሱት ጉዳት አግባብነት ባለው ህግ መሰረት ተመጣጣኝ ካሳ መክፈልና አካባቢውን ተመጣጣኝ ወደ ሆነ ሥነ-ምህዳር የመመለስ ግዴታ አለባቸው።

ክፍል አምስት

የተፋሰስ ማኅበረሰቡን የሚመለከቱ ሌሎች ጉዳዮች

ጳ፯. የተጠናቀቁ የተፋሰስ ሥራዎች ርክክብ

፩/ ማንኛውም የግል ወይም የወል ባለይዘት በራሱ፣ በጎብረተሰቡ፣ በማኅበሩ ወይም ሥራውን አጠናቅቀው በሚያስረክቡ መንግሥታዊ ወይም መንግሥታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች የተከናወኑትን የተፋሰስ ልማት ሥራዎች ቆጥሮ መረከብ አለበት።

፪/ ርክክብ ሲካሄድ የተሠሩ የልማት ሥራዎች ጥራታቸው የተጠበቀ ስለመሆኑ የሚመለከተው የወረዳ ተቋም ማረጋገጥ አለበት።

24. Water Resource Utilization in the Community Watershed Area

Water resources utilization in the community /micro watershed shall be in accordance with relevant laws of Ethiopian water resources utilization and administration.

25. Payment for Ecological Services

1/ Persons who are benefiting from watershed development shall have the duty to support pay for ecosystem services rendered due to the development of the community watershed.

2/ The payment for ecosystem services related to water in accordance with the provision of Sub-Article (1) of this Article shall be according to Ethiopian water resources utilization and administration law

26. Compensation for Ecological Damage

If harm occurs to the watershed or watershed users due to construction of infrastructure or other activities, those who are responsible for the harm shall have the duty to pay commensurate compensation for the harm caused and to restore the area to its previous condition in accordance with relevant laws.

SECTION FIVE

OTHER MATTERS CONCERNING WATERSHED COMMUNITY

27. Handing Over Completed Watershed Works

1/ Any private or communal holder shall count and receive watershed development works that were carried out by him, the society, the association, or watershed development activities which were completed and being transferred by governmental or nongovernmental organizations.

2/ When transfer takes place, the relevant organ of the concerned worda shall ascertain that the development works meet the required quality.

ጳ፰. ስለማበረታቻ

፩/ በተፋሰሱ ክልል ውስጥ በግልም ሆነ በወል የተሠሩ የአፈርና ውኃ ልማትና ጥበቃ ሥራዎችን እየጠገነ በአግባቡ በመንክባክብ በተፋሰስ ውስጥ የላቀ ውጤት ላስመዘገበ ባለይዞታ የዕውቅና እና ማበረታቻ ሽልማት የሚሰጥበትን ሥርዓት ወረዳው ይዘረጋል።

፪/ በወረዳው ውስጥ ካሉት ማኅበራት የተሻለ የተፋሰስ ልማት ሥራ ላከናወነ ማኅበር ወረዳው የዕውቅናና ማበረታቻ ሽልማት የሚሰጥበትን ሥርዓት ይዘረጋል።

ጳ፱. ስለ ሥርዓተ-ጾታ እና ልዩ ትኩረት የሚሹ የጎብረተሰብ ክፍሎች

፩/ በማናቸውም የተፋሰስ አስተዳደርና አጠቃቀም ሂደት ሚዛናዊ የጾታ ስብጥር መኖር አለበት።

፪/ ሴቶችና ልዩ ትኩረት የሚሹ የጎብረተሰብ ክፍሎች ጥቅም በሚያስገኙ በማናቸውም የተፋሰሱ ልማት ተግባራት ሁሉ አቅማቸውና ሙያቸው በሚፈቅደው መጠን እኩል የመሳተፍ እና ተጠቃሚ የመሆን መብት ይሰጣቸዋል።

ክፍል ስድስት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

፴. የሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ ኃላፊነት

፩/ አግባብነት ያላቸውን ተቋማት በማስተባበርና አስፈላጊውን የሙያ ድጋፍ በመስጠት ይህንን አዋጅ የማስፈጸም ኃላፊነት አለበት።

፪/ በክልሎችና በፌዴራል መካከል የተፋሰስ ልማት አስተዳደርና አጠቃቀም የመረጃ ልውውጥ ሥርዓት እንዲዘረጋ ያደርጋል።

28. Incentives

1/ A system of recognition and reward shall be established by the woreda for a possessor who has shown highest performance by maintaining and protecting soil and water development and protection works that were undertaken individually or collectively in the watershed.

2/ A system of recognition and reward shall be established to recognize and reward an association that has a better watershed development performance from among the associations in the woreda.

29. Gender and people with special need

1/ Gender balance shall be ensured in any watershed management and utilization process.

2/ Women and people with special need shall have the right to participate equally and benefit, to the extent their capacity and vocation permits, in all beneficial watershed development activities.

SECTION SIX

MISCELLANEOUS PROVISIONS

30. Responsibility of the Ministry

1/ The Ministry shall have the responsibility to implement this Proclamation by coordinating appropriate institutions and giving them the necessary technical support.

2/ The Ministry shall cause the establishment of a mechanism whereby information concerning watershed development, management, and utilization is exchanged between Regions and the Federal government.

፴፩. የክልሎች ኃላፊነት

፩/ ክልሎች ይህንን አዋጅና ሌሎች ከተፋሰስ አስተዳደርና አጠቃቀም እንዲሁም ከማኅበራት አመሠራረትና አደረጃጀት ጋር ግንኙነት ባላቸው ሕጎች ላይ ግንዛቤ የመፍጠርና ማኅበራት እንዲመሠረቱ የመቀስቀስና ሕጎቹን የማስፈፀም ኃላፊነት አለባቸው።

፪/ ይህንን አዋጅና አዋጁን ለማስፈፀም የሚወጣውን ደንብ ተከትለው ዝርዝር የአፈፃፀም መመሪያ ያወጣሉ።

፴፪. የግብርና ጽ/ቤት ተግባርና ኃላፊነት

የግብርና ጽ/ቤት ከማህበረሰብ ተፋሰስ ልማት ጥበቃና አስተዳደር አኳያ ከዚህ በታች የተጠቀሱት ተግባርና ኃላፊነቶች አሉት፡-

፩/ የማህበረሰብ ተፋሰስ ልማት ዕቅድ ዝግጅትን ይደግፋል፤ የተዘጋጁትንም መርምሮ ያጸድቃል።

፪/ የተፋሰስ ልማት፣ አስተዳደርና አጠቃቀምን ያስተባብራል፣ ይመራል፣ ይከታተላል፤

፫/ የማህበረሰብ ተፋሰስ ማህበር አባላት የተጠቃሚዎች ቡድን በመመስረት ገቢ በሚያስገኙ ስራዎች ላይ እንዲሰማሩ ይደግፋል፣ ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል።

፬/ የዋና ተፋሰስ እና የማህበረሰብ ተፋሰስን ስፋት እንደ አካባቢው መልክዓ-ምድራዊ አቀማመጥ መሰረት በማድረግ ይወስናል።

፭/ ከሚመለከተው የህብረት ሥራ ማህበር አደራጅ መስሪያ ቤት ጋር በመተባበር የማህበረሰብ ተፋሰስ ተጠቃሚዎች ህብረት ሥራ ማህበራት መሥራች ኮሚቴ እንዲደራጅ ያደርጋል።

31. Duty of Regions

1/ Regions have the responsibility to create awareness on this Proclamation and other laws related with watershed administration and utilization as well as establishment and organization of associations and to encourage establishment of associations and implement such laws.

2/ Regions shall issue directives based on this Proclamation and Regulations to be issued to implement this Proclamation.

32. Duty of concernrd Agricultural Office

In relation to community watershed protection, development and administration, the Agricultural Office shall have, the following functions and responsibilities.

1/ Support the community watershed management plan preparation; approves the plans of the community for implementation.

2/ Coordinate, direct and monitor the development, administration and utilization of watershed resources

3/ Support, monitor and regulate user group formation for income generation activities in the community watersheds in the woreda

4/ Determines the size of the major and community watershed based on the geographic condition of the area.

5/ In cooperation with the office responsible to organize cooperative societies shall organize the founding committee of community watershed users cooperative societies.

፴፫. የህብረት ሥራ ኤጀንሲ ተግባርና ኃላፊነት

ህብረት ሥራ ማህበራትን ለማደራጀት ስልጣን የተሰጠው አካል ተግባርና ኃላፊነት በህብረት ሥራ ማህበራት አዋጅ በተቀመጠው መሠረት ይሆናል።

፴፬. ስለጥፋቶችና ቅጣት

፩/ ከዚህ አዋጅ አተገባበር ጋር በተያያዘ ለሚፈፀሙ ወንጀሎች በወንጀል ሕጉና በሌሎች ሕጎች የተደነገጉ ቅጣቶች ተፈጻሚ ይሆናሉ።

፪/ በዚህ አዋጅ ውስጥ የተደነገጉ ግዴታዎችን አለመወጣት የሚያስከትሉትን አስተዳደራዊ ቅጣት ዝርዝር አዋጁን ለማስፈጸም በሚወጣው ደንብ ይወሰናል።

፴፭. የመሸጋገሪያ ድንጋጌ

፩/ ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፊት የተቋቋሙ የማህበረሰብ ተፋሰስ ልማት ህብረት ሥራ ማህበራት ይህ አዋጅ በፀደቀ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ በዚህ አዋጅ መሠረት አስፈላጊውን ማስተካከያ በማድረግ የማህበረሰብ ተፋሰስ ህብረት ሥራ ማህበር ሆነው መመዝገብ አለባቸው።

፪/ ቀደም ሲል በነበረው አሠራር የተቋቋመ የተፋሰስ ኮሚቴ የዚህን አዋጅ መውጣት ተከትሎ በሚቋቋመው ህብረት ሥራ ማህበር ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እስከሚተካ ድረስ ተቀባይነት ይኖረዋል።

፴፮. ደንብ የማውጣት ሥልጣን

ለዚህ አዋጅ አፈጻጸም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ያወጣል።

፴፯. ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው ሕጎች

ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማናቸውም አዋጅ፣ ደንብ፣ መመሪያ ወይም ልማዳዊ አሠራር በዚህ አዋጅ ውስጥ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም።

33. Duty and Responsibility of Cooperative Agency

The duties and responsibilities of authorized institution to organize cooperative societies shall be in accordance with the provisions of cooperative societies' proclamation.

34. Penalty

1/ Penalties that are recognized in the Criminal Code and other laws shall be applicable if crimes related to community watershed management committed..

2/ Administrative measures to enforce implementation of this proclamation shall be determined by the Regulation of this Proclamation.

35. Transitory Provisions

1/ Community watershed users' cooperatives which were established before the enactment of this Proclamation shall be registered as cooperative societies with in one year provided they make the necessary adjustments to this Proclamation

2/ Watershed committee that was established in accordance with previous practice shall be acceptable until it is replaced by excutive committee of a cooperative society that can be established following the enactment of this proclamation.

36. The Power to Issue Regulations

The Council of Minsters shall issue Regulations for the implementation of this Proclamation.

37. Inapplicable Laws

No law, Regulation, Directive or practice may, in so far as it is inconsistent with the provisions of this Proclamation, be applicable with respect to matters provided for by this Proclamation.

፴፰. አዋጅ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ነሐሴ ፲፱ ቀን ፪ሺ፲፪ ዓ.ም

ሳሕለወርቅ ዘውዴ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት

38. Effective Date

This Proclamation shall enter into force on the date of its publication in the *Federal Negarit Gazette*.

Done at Addis Ababa on this 25th day of August, 2020

SAHLEWORK ZEWDIE

PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA